

THRIVE MONTGOMERY 2050:- አዲሱ አጠቃላይ እቅድ

እስከ 2050 እና ከዚያ በኋላ ሞቅ ደመቅ ያለ ኢኮኖሚ፣ ለሁሉም ነዋሪዎች ርቱዓዊነትና ጤናማ አካባቢ

በካውንቲው ምክር ቤት የጸደቀው Thrive Montgomery 2050 ለሁላችንም የሚሆን ተመጣጣኝ ራዕይ እውን ለማድረግ የጋራ ጥረት በምናደርግበት ወቅት የሞንትጎመሪ ካውንቲ የወደፊት ሁኔታ ምን እንደሚመስል እንደ መምሪያ ያገለግላል።

ወደ 60 ዓመታት ከሚጠጋ ጊዜ በኋላ በአጠቃላይ እቅዱ ላይ የተደረገ የመጀመሪያው መጠነ ሰፊ ማሻሻያ እንደመሆኑ፣ Thrive Montgomery ካውንቲ ውስጥ የሚሰራው ነገርን በማዳበር የማይሰራውን ደግሞ ድጋሚ የሚያጤን ነው። ይህ የውሂብ መር እና የማህበረሰብ መረጃን የያዘ ዕቅድ እጅግ ወሳኝ ለሆኑ ጉዳዮች አጽንኦት ይሰጣል። እነርሱም፣ አጠቃላይ ዕቅዱ እ.ኤ.አ በ1964 በጸደቀበት ወቅት ታሳቢ ያልተደረጉና አሁን ግን የማህበረሰባችን እና የአንገብጋቢ ጉዳዮቻችን አካል የሆኑትን የብሔር ምጥጥን፣ የተለያዩ የእግረሾች ፍላጎቶችና ከአየር ንብረት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ይጨምራል።

ለዛሬውና ለነገው የሞንትጎመሪ ካውንቲ ዘላቂ አዎንታዊ ለውጥን ለመተግበር አዲስና ወቅታዊ እቅድ ያስፈልገንም በዚህ ምክንያት ነው። Thrive ተደራሽ የሆነ የቤት አገልግሎትን ለማሳደግ፣ ትራንዚትን ለማሻሻልና የንግድ ስራዎችን ተመጣጣኝና ዘላቂ በሆኑ መንገዶች ለማጠናከር የሚያስችል ግልጽ የወደፊት አቅጣጫን ይሰጠናል። በዚህ ማዕቀፍ፣ ተደራሽ፣ ነዋሪዎችን፣ ሰራተኞችንና ጎብኚዎችን እርስ በርስና ከክልሉ ጋር በሚያስተሳስሩ የቅይጥ አገልግሎት ኮሪዶች ላይ ያተኮረ የሞንትጎመሪ ካውንቲን እውን ማድረግ እንችላለን።

ለማደግ በጋራ እናቅድ።

ሶስት ውጤቶች




ኢኮኖሚያዊ ጤና

አስተኛ የንግድ ስራዎችን እና አዲስ የንግድ ስራ ግኝትን በመደገፍና ከፍተኛ ጥራትና ብዝሃነት ያለው የሰራተኛ ሐይል ጠብቆ በማቆየት ኢኮኖሚው ሞቅ ደመቅ ያለ፣ ጠንካራና ተወዳዳሪ መሆኑን ለማረጋገጥ እንፈልጋለን።



የማህበረሰብ ፍትሃዊነት

ሁሉም ነዋሪዎች ዋጋው ተመጣጣኝ የሆነ መኖሪያ ቤት፣ ጤናማ ምግብ፣ የስራ ቅጥር፣ ትራንስፖርት፣ ትምህርትና ሌሎች ነገሮችን በእኩልነት የሚያገኙበት ቦታ ለመፍጠር እንፈልጋለን።



አካባቢያዊ አይጠገነት

ተፈጥሯዊና የተገነቡ ሐብቶችን ጠብቀን ለማቆየትና የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋትና ልማት በመራት ላይ የሚያስከትለውን ተጽእኖ ለመቀነስ የሚያስችሉ ምርጫ ስትራቴጂዎችን ለመጠቀም እንፈልጋለን።



Thrive Montgomery 2050 ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች

ሞንትጎመሪ ካውንቲ ለመኖር፣ ለመሰራትና ለመጫወት ምርጫ ቦታ ነው፤ ምክንያቱም ታቅዶበት የተሰራ በመሆኑ፤ እድገቱን እንዲቀጥልና ለሁሉም የተሻለ ቦታና ማህበረሰብ ይሆን ዘንድ፣ ለራሳችን እንደዚሁም ለመጪያች ትውልዶች ስንል ግዙፍ ውሳኔዎችን መወሰንና ደፋር እርምጃዎችን መውሰድ አለብን።

- **ትኩረታችን በከተማ ማእከላት፣ በእንቅስቃሴ ቦታዎችና ዋና ዋና ኮሪዶሮች እንደዚሁም—**በክፍት ቦታዎቻችን ላይ እድገትን አስጠብቀን ለነባርና አዳዲስ ነዋሪዎች አገልግሎት መስጫ ቦታዎችን ማሳደግ ነው
- **በመላው ካውንቲ እና በተለይ በኢስት ካውንቲ ውስጥ ለብሔር ምጥጥን እና ኢኮኖሚያዊ ተወዳዳሪነት —**ቅድሚያ መስጠት
- **የመኪና ትራፊክ ለመቀነስ፣ የልቀት መጠንን ዝቅ ለማድረግና ሁሉም ሰው ጉዞ ሲያደርግ ደህንነቱን ለመጠበቅ ሲባል ለእግር ጉዞ፣ ብስክሌት ለመንዳትና ለትራንዚት—** አጽንዖት መስጠት
- **ማህበራዊ ትስስሮችና የሕዝብን ጤና በመሬት አጠቃቀም እቅድ ዝግጅትን ውስጥ ማካተት—**ምክንያቱም፣ እድገት የሚመሰረተው ከጥቂት የልማት ስራዎች በላይ ነው
- **ሕዝባዊና የግል ቦታዎችን በጥበብና ባሕል ማዳበር—**ምክንያቱም፣ የቦታ ጥራት ለኑሮ ጥራትና ለጋራ ኢኮኖሚያዊ ጤና የማይነጣጠል አካል በመሆኑ
- **ቦታ ላይ የተመሰረተ የአካባቢ ዘላቂነት እና አይበገገነትን ዓላማ ማድረግ—**በዚህም ምክንያት፣ ቀደም ሲል የነዋሪ ብዛት ባለባቸው ቦታዎች ዕድገት ይኖራል፣ የግብርና መጠባበቂያ እና የፓርክ መሬትም ለቀጣይ ትውልዶች ተጠብቆ ይቆያል

በተሳትፎዎ ይቀጥሉ



ዕቅዱ በሚዘጋጅበት ወቅት፣ Montgomery Planning በመቶዎች የሚቆጠሩ ስብሰባዎችና ዝግጅቶችን በማካሄድ ነዋሪዎቻችንን ለማሳተፍ ስትራቴጂክ እና ፍትሕ ተኮር አቀራረብን ተከትሏል። ከሁሉም ዓይነት የኑሮ ሁኔታ የተውጣጡ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪዎች የዚህ ዕቅድ የትኩረት መስኮችን በከፍተኛ መጠን ይደግፋሉ፤ ምክንያቱም፣ እነዚህን ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች ለይተው ያስቀመጡት ከሁሉም ዓይነት የኑሮ ሁኔታ የተውጣጡ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ነዋሪዎች ስለሆኑ ነው።

የአዲሱ አጠቃላይ እቅድ ማዕቀፍ ተግባራዊ ሲደረግ፣ ስትራቴጂያቸውን በካውንቲ አቀፍ ደረጃ የማህበረሰቦችን ፍላጎቶች ማሟላታቸውን ማረጋገጣችንን ለመቀጠል የእርስዎን ሃሳብ ለመስማት እንፈልጋለን።

አጠቃላይ የፖሊሲ ሰነዱን ለማንበብ፣ ይህን ይጎብኙ፡- ThriveMontgomery.com።